

በልማት እናበሙስና የሚፈፀሙ ደባዎች

ወያኔ ኢትዮጵያን በተለይም ዐማራን ለማጥፋትዓቅዶ ለዕቅዱ ማስፈፀሚያ ከነደፋቸው ሥልጣቶች መካከል

1 ልማት የዐማራውን ቅርስ ታሪክ ገዳማት ተቋማት ወዘተ ለማፍረስ ለስወር ደባዉ መሸፈኛ የሚጠቀምበትና ህዝቡን ልማታዊ መንግስት ነኝ በማለት መልፈፍና በማይተገብረዉ ልማት ስም ደባዉን መፈፀም ነዉ :: ለዚህም መረጃ የሚሆነዉ ከአላጡት ቦታ የዋልድባን ገዳም በማፍርስ ባህታዊያንንና መነኮሳትን በመደብደብ በማሰደድ ባዶ ባድማ ማድረጉ ነዉ :: ይህን ለምሳሌ ጠቀስኩ እንጅ በሁሉም የዐማራ ክልል አልፎም በኢትዮጵያ መፈፀሙን ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚያወቀዉ ነዉ :: ለዚህም ነዉ እነሱብሃት ነጋ እነሳሞራ የኑስ ዐማራንና ኦርቶዶክስ ሃይማኖትን ገድለን ቀብረነዋል እያሉ የሚፎክሩት

2 ሙስና ወያኔን እና መሰሎቹን ለማበልፀግ አገሪቱን መከፈል ከማትችለዉ እዳ ለመጣል እና የዘላለም ደሃና ጥገኛ ለማድረግ የሚጠቀሙበት ሥልታቸዉ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ እነሱ በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ሲዘርፉ ለነሱ ዓላማ አሰፈፃሚ ለሆኑት የአማራና የኦሮሞ ልጆች በምስልነት ለተቀመጡበት ወንበርና ስልጣን የነሱን ፍርፋሬ በመልቀም እነዲጠቀሙ በር መክፈትና በዚህ ፍርፋሬ አመካይነት ሰጥለበጥ ብለዉ ህሊናቸዉን ሽጠዉ ለወያኔ እነዲያገለግሉ ማድረግ ከዚህ ወጣ ከአሉ በዚህ ፍርፋሬ ጥቅማቸዉ መነሻነት በሙስና አሳቦ ለማሰር ለመግረፍ ለማባረር እነዲያም ሲል ለመግደል የሚጠቀሙበት ስልት ነዉ ለምሳሌ አዲሱ ሃይማኖተኛ ታምራት ላይኔ ቡዳ እንደበላዉ እየለፈለፈ የተባረረዉ በዚህ ስልት ነዉ ::

ስለዚህ የዐማራም ሆነ የኦሮሞ ተወላጅ የሆናችሁ የህዝብ ምስሎች በአሁኑ ሰዓት የህዝብ ዐመፅ እየተፋፋመ ስለሆነ በአጣብቂኝ ዉስጥ መሆናችሁን አዉቃችሁ ከሰፊዉ ህዝብ ጎን መሰለፍ ለእናንተ እንደሚበጃችሁ ስንገልፅ ከሐምሌ8/2016ዓም ጀምሮ ከወያኔ በስተቀር ማንም የሚታመን

ባለመሆኑ የክልል መንግስታት ተብለህ የተሰየምክበትን ናየማትጠቀምበትን የይሰሙላ ሥልጣን ተቀምተህ ለወያኔ ቤሰብ የሆነ ይተካበታል የክልልመንግስታት የሚባሉት በስያሜ ብቻ እንጅ በአፈፃፀም የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድቤት ከፖሊስና ከደህንነት ስራተኞች ጋር በመጣመር ሽብርተኛ በሚል ሰያሜ ያወጡትን ህግ ከትግራይ በስተቀር በሁሉም ክልሎች ተፈፃሚ እንዲሆን በምስልነት ለማጨብጨብ የተሰየመው ፓርላማ ተብየ ወያኔ የአወጣውን ያዘጋጀውን የመጥለፊያ ህጎች በጭብጨባ አፀድቆ አንድ ባንድ እጅህ ተይዞ እንደኮርማበሬ ከመቀጥቀጥህ በፊት ምርጫህን በአስቸኳይ እንድታስተካክል ወገንህ ጥሪ አድርጎልሃል።

ወያኔ ነገሮችን ሁሉ በሱ እጅ ብቻ ለማድረግ ማሰቡን መረጃ የሚሆነው ሰሞኑን በጎንደር የተፈፀመው ድርጊት ነው። የኸውም

1 የክልል መንግስታት ተብየው ሳይነገረውና ሳያውቀው ወያኔዎች ዘው ብለው ገብተው ሰውን እነደበግ ግልገል ለመዝረፍ መሞከራቸው

2 ክልሎች የራሳቸው ጦር እያላቸው የየክልሎች ጦር የወያኔ ዘር ባለመሆናቸው እምነት ሳየጣልባቸው በመቅረት በየክልላቸው ለሚፈጠረው ችግር ለችግሩ መፍታት ባለቤት አለመሆናቸው

3 በ7/20/2016ዓም በጎንደር ከተማ ለተደረገው የእግር ኳስ ጨዋታ ለፀጥታ ጥበቃ ከፌዴራል እና ከወያኔ ቅጥረኞች በስተቀር የክልሉ ታጣቂ በሙሉ መሳሪያህን ይዘህ ከቤትህ እንዳትወጣ አርፈህ ተቀመጥ ወየልህ መባሉ እና ፀጥ ብሎ መቀመጡ

4 የደርግን መንግስት ለመጣልና በህዝባዊ መንግስት ለመተካት ሁሉም ኢትዮጵያዊ የታገለበትን የትግል ዉጠየት ሌላውን በመካድ እኛ ወርቆቹ ታግለን ያመጣነውን እኛ ብቻ እንደፈለግን በማድረግ እንጠቀምበታለን እንጅ ለደርግ እርዝራዥ ለአለፈው ሥርዓት ናፋቂ ለነፍጠኞች አንለቅም በማለት ህዝብን አስገድዶ በማሰለፍ የሚያሰሙት መፈክር ወዘተ ናቸው ቀስቅስ